

የተከበሩ ዶ/ር አረጋዊ በርሄ፣

የተከበሩ አቶ የሱፍ ያሲን፣ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ተንታኝና ጸሃፊ

የተከበሩ ዶ/ር አብዱልቃድር አደም የ ነጻነትና እኩልነት ፓርቲ አደራጅ ኮሚቴ ሰብሳቢ

የተከበራችሁ የነጻነትና እኩልነት ፓርቲ መስራች አባላትና ደጋፊዎች

ጥሪ የተደረገላችሁ እንግዶች

ክቡራትና ክቡራን፣

ነጻነትና እኩልነት ፓርቲ (ነእፓ) ሀገራችንን ለዘመናት አስረው ከያዟት የሰብዓዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች አለመከበር፣ የመልካም አስተዳደር እጦት፣ የፍትህ መዛባት፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ አድልዎ፣ ስራ አጥነት፣ የግጭቶች መበራከት፣ ሙስና፣ የሰላምና መረጋጋት መጥፋት እና ሌሎች ዘርፈ ብዙ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ እና ፖለቲካዊ ችግሮች ለማላቀቅ በሚደረገው ጥረት የበኩሉን አስተዋጾ ለማበርከት ሀገር አቀፍ ደረጃ በመቋቋም ላይ ያለ የፖለቲካ ፓርቲ ነው። **አንድ ጠንካራ ሀገራዊ የፖለቲካ ፓርቲ** የመመስረት ውጥን የሀገራችን የትላንት ፖለቲካዊና አስተዳደራዊ ችግሮች በሀገራችን ህዝቦች ላይ ያስከተሏቸው ውስብስብ ችግሮች በሚቆጫቸው እንዲሁም የሀገራችን የህዝባችን የወደፊት እጣ ፋንታ በሚያሳስባቸው ሀገር ወዳድ ዜጎች ከበርካታ አመታት በፊት የተጀመረ ቢሆንም ሀገራችን ውስጥ ሰፍኖ በቆየው ብልሹ አሰራር ከሀሳብ ወደ ተግባር ሳይሸጋገር ለብዙ ዘመናት ቆይቷል።

ባለፉት ጥቂት ወራት በሀገራችን የተፈጠረውን መልካም የፖለቲካ አጋጣሚ በመጠቀም ከጥቅምት ወር 2011 ጀምሮ የሀገራችን የፖለቲካ ፓርቲዎች መመስረቻ ህግ በሚያዘው መሰረት **የነጻነትና እኩልነት ፓርቲን የማደራጀት** ስራ በይፋ ተጀምሯል። በዚህም መሰረት የፓርቲው መስራች አባላት የፊርማ ማሰባሰብ ስራ እና የሰነድ ዝግጅት የተጠናቀቀ ሲሆን ፓርቲውን ለህዝብ ለማስተዋወቅ ልዩ ልዩ የምክክርና የውይይት መድረኮች ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ጋር ሲደረግ ቆይቷል። ሴቶች፣ ወጣቶች፣ ነጋዴዎች፣ ምሁራን ፓርቲው ባዘጋጃቸው የውይይት መድረኮች በመገኘት የፓርቲውን ፕሮግራም ለማዳበርና ድርጅታዊ አቅሙን በተለያዩ መንገድ ለመገንባት ተሳትፎ ሲያደርጉ ቆይተዋል። የፓርቲው አደራጅ ኮሚቴ ባስቀመጠው የድርጊት መርህ ግብር መሰረት በዛሬው እለት የተዘጋጀው የውይይት መድረክ ፓርቲውን ለመላው የሀገራችን ህዝቦች ለማስተዋወቅ የሚደረገው ጥረት አንድ አካል ነው።

በሀገራችን አስተማማኝ ሰላምና ዘላቂ ልማት እንዲረጋገጥ፣ የህግ የበላይነት እንዲከበር የፖለቲካ ስልጣን ከህዝብና ከህዝብ ብቻ የሚመነጭበት የፖለቲካ ባህል እንዲሰርጽ፣ ዜጎች ሀሳባቸውን በነጻነት የመግለጽ ህጋዊና ተፈጥሯዊ መብታቸው ያለገደብ እንዲከበር፣ የሚዲያና የሲቪል ማህበራት በሀገር ግንባታ ውስጥ ሰፊ ሚና እንዲኖራቸው ለማስቻል ኢትዮጵያውያን በተለያዩ ግዜያት እልህ አስጨራሽ የፖለቲካ ትግል አካሂደዋል። በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች መካከል ፍትህዊ የገቢና የሀብት ክፍፍል እንዲኖር፣ ለሀገራችን እና ለህዝባችን እድገት **“ነቀርሳ”** ሆኖ ምጣኔ ሀብታዊና ማህበራዊ እድገቷን በማቀጨጭ ላይ የሚገኘው ሙስና እንዲወገድ እንዲሁም ሌሎች ዘርፈ ብዙ እና ውስብስብ ህጋራዊ

ችግሮችን መፍትሄ ለመስጠት ቢያንስ ላለፈው ግማሽ ምእተ ዓመት መጠነ ሰፊ የፖለቲካ ትግል የተካሄደ ሲሆን ዜጎች ውድ ህይወታቸውን ሳይቀር ገብረዋል።

የብሄረሰቦች ቋንቋና ባህል እንዲከበር፣ የሀይማኖት እና የአምልኮ ነጻነትና እኩልነት እንዲረጋገጥ፣ ጾታዊ መድሎ እንዲቆምና በተለይም ሴቶች ትምህርትን ጨምሮ የልዩ ልዩ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ አገልግሎቶች ተጠቃሚ እንዲሆኑና በሀገር ግንባታ ንቁ ተሳትፎ ማድረግ እንዲችሉ ኢትዮጵያውያን በተናጠልና በህብረት ሆነው ድምጻቸውን አስምተዋል።

የሀገራችን ህዝቦች ባካሄዷቸው ሰፊ እና ረዥም የፖለቲካ ትግል የማይናቅ ድሎችን ማስመዘገብ ቢችሉም በሀገራችን የቆዩት መሰረታዊ የማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ችግሮች ከትውልድ ወደ ትውልድ እየተሸጋገሩ ለዚህ ትውልድ ደርሰዋል። በየገዢው የነገሱ አምባገነንና ጸረ-ህዝብ መንግስታት በተከተሏቸው የተሳሳቱ የፖለቲካ አመለካከቶችና ፖሊሲዎች ችግሮቹ ከግዜ ወደ ግዜ እየተባባሱ ሄደዋል። ድህነት፣ እርዛት፣ ማህይምነት፣ ስደትና መፈናቀል፣ ግጭት ወዘተ የሀገራችን መለያዎች እንደሆኑ ዛሬም ድረስ ቀጥሏል።

በተለይም በላፉት 27 አመታት በሀገራችንና በህዝባችን ላይ ተጭኖ በቆየው ብልሹ የፖለቲካ ስርአት በሀገራችን ውስጥ ግጭትና አለመረጋጋት እንዲስፋፋ፣ በዜጎች መካከል ጥርጣሬና አለመተማመን እንዲነግስ፣ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ብሄርን መሰረት ያደረጉ አድላዊ አሰራሮች እንዲስፋፋ ከፍተኛ አስተዋጾ አድርጓል። ሀገራችን ከገባችበት የፖለቲካ አጣብቂኝ ለማውጣት እና በሀገራችን ለዘመናት የቆዩ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ እና ፖለቲካዊ ችግሮችን በአዲስ የፖለቲካ አስተሳሰብ፣ የፖለቲካ ባህል፣ ፖሊሲዎችና ፕሮግራሞች ለመተካት **የነጻነትና እኩልነት ፓርቲን** ማቋቋም አስፈላጊ ሆኑ ተገኝቷል።

የተከበራችሁ የውይይት መድረኩ ተሳታፊዎች

ነጻነትና እኩልነት ፓርቲ ፤

በሀገራችን የፖለቲካ ስርአትን ውስጥ፡

አዲስ የፖለቲካ ፍልስፍና፣ አዲስ ተዋናዮችና፣ አዲስ የፖለቲካ ባህል እንዲፈጠር፣ በሀገራችን የሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ ስርአት እንዲያብብ፣ የፖለቲካ ብዝህነትና መቻቻል እንዲሰርጽ፣ የዜጎች የመደራጀትና መብት እንዲከበር፣ ነጻ ሚዲያ እንዲያብብ እና ዜጎች ሀሳባቸውን በነጻ የመግለጽና የመጻፍ መብቶቻቸው ሳይሸረረፉ ተግባር ላይ እንዲውል፣ ጭፍን የፖለቲካ ተከታይነትና ጭፍን የፖለቲካ ጥላቻ ባህል እንዲጠፋ፣ በሀገራችን ነጻ ፖለቲካ ምርጫ እንዲኖርና የፖለቲካ ስልጣን ከህዝብ የሚመነጭበት አሰራር እንዲከበር፣

የሀገራችንን የኢኮኖሚ ስርአት ጋር በተያያዘ፤

ድህነት እንዲጠፋና ዜጎች ተመጣጣኝ የስራ እድል እና ገቢ እንዲኖራቸው፣ በሀገራችን ልማት ውስጥ ሁሉም ዜጎች እኩል ተሳታፊና እኩል ተጠቃሚ እንዲሆኑ፣ ያልተመጣጠነ የሀብት ክፍፍልና መድሎ እንዲወገድ፣ በክልሎች መካከል የተፈጠረው ከፍተኛ የእድገት ደረጃ ልዩነት ተወግዶ ሁሉም የሀገራችን ክልሎችና አካባቢዎች ተመጣጣኝ እድገት እንዲኖራቸው ሳያለሰልስ ይሰራል።

በማህበራዊ መስክ፤

ዜጎች ጥራት ያለው የትምህርትና የጤና አግልግሎት ማግኘት እንዲችሉ፤ የእምነት ነጻነት እንዲከበርና መንግስት በዜጎች ሀይማኖታዊ ጉዳዮች ጣልቃ መግባት እንዲያቆም፤ ጥበብ የሚጎለብትባት፤ ሙያና ባለሙያ የሚከበሩባት ሀገር ለመፍጠር ከፍተኛ ጥረት ያደርጋል።

በውጭ ግንኙነት መስክ

አገራችን ያለችበትን ጂኦ-ፖለቲካዊና ጂኦ-ስትራቴጂያዊ እውነታዎችን ታሳቢ በማድረግና በአፍሪካ ቀንድ፤ በሌሎች የአፍሪካ ሀገሮች፤ በመካከለኛው ምስራቅ፤ በአውሮፓና በአሜሪካ ተለዋዋጭ የዲፕሎማሲ እና የውጭ ግንኙነት ሁኔታችንን ከግንዛቤ በማስገባት ሀገራዊ ጥቅማችንን በተሻለ ሁኔታ ለማሳካት የሚያስችል የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ እና ፕሮግራሞችን ተግባራዊ ይደረጋል። በአፍሪካ ቀንድ የኢኮኖሚ፤ የፖለቲካና የባህል ትስስርን ማበረታታትና መደገፍ፤ በክልሉ ዘላቂ ሰላምና መረጋጋት እንዲሰፍን አስተዋጾ ማድረግ፤ ኢትዮጵያ በአፍሪካና በአለም ዓቀፍ መድረኮች ተሰሚነትና የማይታካ ሚና እንዲኖራት ማስቻል ብሎም የኢትዮጵያን የውጭ ገጽታ ለማሻሻል ነገሯ በትጋት ይሰራል።

ውድ የመድረኩ ተሳታፊዎች

ክቡራትና ክቡራን

በምስረታ ላይ የሚገኘው **ነጻነትና እኩልነት ፓርቲ** በጠንካራ መሰረት ላይ ተቋቁሞ ራዕዩንና ዓላማዎቹን በተሳካ ሁኔታ እውን ማድረግ የሚችል ፓርቲ ይሆን ዘንድ በዛሬው የውይይት መድረክም ሆነ ወደ ፊት ፓርቲው በሚያዘጋጃቸው መድረኮች በንቃት በመሳተፍ ሀገራችን ከተደቀኑባ ዘመን ተሻጋሪ ችግሮች እንድትላቀቅና ዜጎች በነጻነት፤ በእኩልነት፤ በፍትህ፤ በሰላምና በወንድማማችነት እንዲኖሩ የዜግነት ግዴታችንን በጋራ እንድንወጣ በፓርቲያችን አደራጅ ኮሚቴ ስም ጥሪን አስተላልፋለሁ።

በመጨረሻም በፓርቲያችንን በማደራጀት ሂደት እስካሁን ለተሰሩ ስራዎች በገንዘብ፤ በቁሳቁስና በሀሳብ ለረዱ ዜጎች ከፍተኛ ምስጋና አቀርባለሁ።

ነጻነትና እኩልነት ለመላው የሀገራችን ህዝቦች!!

አመሰግናለሁ።